

የጊዜያዊ ግዛት ምክርቤት "የሚኒስትሮች ሥልጣንና ተግባር" አዋጅ

ሀያ አምስተኛ ዓመት ቁጥር 23  
25th Year — No. 23



አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፭ ቀን ፲፱፻፶፭ ዓ.ም.  
Addis Ababa 27th July, 1966

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ።

ነጋሪት ፣ ኃይጣ ።  
NEGARITGAZETA

የጋዜጣው ዋጋ ገጽ ሙሉ ገጽ ሙሉ ፩ ፡ ፩ ፪ ፡ ፪ ፫ ፡ ፮	በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት በጽሕፈት ሚኒስቴር ተጠባባቂነት የቆመ ።	ቢያንስ በጦር አንድ ጊዜ ይታተጣል ። የጋዜጣው ቁጥር ፲፱፻፶፭ (1364)
--	--	---

ማውጫ ።  
፲፱፻፶፭ ዓ.ም.

ትእዛዝ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፶፭ ዓ.ም.  
የሚኒስትሮች ሥልጣንና ተግባር (ማሻሻያ ቁጥር ፪)  
ትእዛዝ ። . . . . . ገጽ ፻፴፩

CONTENTS  
1966

Order No. 46 of 1966  
Ministers (Definition of Powers)  
(Amendment No. 2) Order, 1966 . . . . . Page 131

ትእዛዝ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፶፭ ዓ.ም.  
የሚኒስትሮች ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን  
የወጣ ትእዛዝ ።

ሞዳ አንበሳ ዘአምነገድ ይሁዳ  
እኛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ

ሥዮመ እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ።

በትእዛዝ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፶፭ ዓ.ም. የተገለጹትን ዓላማዎች ለማስፈጸም የንጉሠ ነገሥት መንግሥታችንን ሚኒስትሮች ሥልጣን እንደገና በሰፊው ማሻሻል አስፈላጊ ስለሆነ ፣ በተሻሻለው ሕገ መንግሥታችን አንቀጽ ፳፯ መሠረት ከዚህ በታች እንደሚከተለው አዘናል ።

ጠ ቅ ላ ላ ።

፩ ፣ ይህ ትእዛዝ «የ፲፱፻፶፭ ዓ.ም. የሚኒስትሮች ሥልጣንና ተግባር (ማሻሻያ ቁጥር ፪) ትእዛዝ» ተብሎ ሊጠቀስ ይቻላል ።

፪ ፣ በ፲፱፻፴፭ ዓ.ም. ትእዛዝ ቁጥር ፩ (እንደተሻሻለው) ከጳጅ እስከ ፯፩ ያሉት አንቀጾች በሙሉ በዚህ ትእዛዝ ተሠርዞው ከዚህ በታች በሚከተሉት ከ፲፭ እስከ ፵፬ በተገለጹት አንቀጾች ተተክተዋል ።

“ሚኒስቴሮች ።

“፲፮፣ አሁን የተቋቋሙት ሚኒስቴሮች ከዚህ በታች የሚከተሉት ናቸው ።

- የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
- የሕዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
- የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስቴር ።
- የመገናኛ ሚኒስቴር ።
- የማስታወቂያና ትራንስፖርት ሚኒስቴር ።
- የጥሬ ሚኒስቴር ።
- የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር ።

ORDER No. 46 of 1966  
An Order to Define the Powers and Duties  
of Our Ministers  
CONQUERING LION OF THE TREE OF JUDAH  
HAILE SELASSIE I  
ELECT OF GOD, EMPEROR OF ETHIOPIA

WHEREAS, in furtherance of the objectives expressed in Order No. 44 of 1966, it has become necessary to revise extensively the powers of the Ministers of Our Government;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 27 of Our Revised Constitution, We hereby order as follows:

GENERAL

1. This Order may be cited as the “Ministers (Definition of Powers) (Amendment No. 2) Order, 1966”.
2. Articles 22 through 91 inclusive of Order No. 1 of 1943, as amended, are hereby repealed and replaced by Articles 15 through 34, as follows:

“MINISTRIES

15. The Ministries at present established are as follows:
- The Ministry of National Community Development and Social Affairs
  - The Ministry of Public Health
  - The Ministry of Land Reform and Administration
  - The Ministry of Communications
  - The Ministry of Information and Tourism
  - The Ministry of Mines
  - The Ministry of Public Works
  - The Ministry of Education and Fine Arts

- የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ።
- የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ።
- የአገር ግዛት ሚኒስቴር ።
- የእርሻ ሚኒስቴር ።
- የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ።
- የገንዘብ ሚኒስቴር ።
- የግቢ ሚኒስቴር ።
- የጽሕፈት ሚኒስቴር ።
- የፍርድ ሚኒስቴር ።
- የፕላንና የልማት ሚኒስቴር ።
- የፖስታ ቴሌግራፍና ቴሌፎን ሚኒስቴር ።

“የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ።

፳፮፤ የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) ስለ ሕዝባዊ ኑሮ እድገት ፤  
ለከተማና ለገጠር ኑሮ ስለ ሕዝብ እድገት ራስን በራስ ስለመርዳትና እርስ በርስም ስለመረዳት ተግባር ጥላን ያወጣል፤ የስተባብራል፣ ይህንንም ጥናት በማድረግ ትምህርት በመስጠት፣ የሙከራ ጣቢያዎች በማቋቋምና ሌላም ይህን የመሳሰለ ጠቃሚ ዘዴ በመፍጠር ያከናውናል ።

ለ) ስለ ማኅበራዊ ደኅንነት ፤

፩) በራሱ እንቃቁንትና ኅላፊነት ወይም አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ፤ እንደዚሁም ከሌሎች የሕዝብና የግል ድርጅቶች ጋር በመተባበር ድሆች ፤ የአካል ጉድለትና የማኅበራዊ ኑሮ ችግር ያጋጠማቸው ተፈጥሮ በሚረስከትለውና በሌላም አደጋ የደረሰባቸው ፤ እንዲሁም በራሳቸው ስሕተት ሳይሆን ከዐቅማቸው በላይ በሆነ ምክንያት ራሳቸውን ለመርዳት የማይችሉ ሰዎች ራሳቸውን የሚችሉበትን የ ሂረዱበት ፕሮግራም እያዘጋጀ በሥራ ላይ ያውላል ፤

፪) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር ለአካል መጠን ያልደረሱ የወንጀል ሥራ የፈጸሙ ልጆች ወደ መልካም ማኅበራዊ ኑሮ የሚመሩበትን ፕሮግራም ማዘጋጀትና አጥፊዎቹ ጠባያቸው በትምህርት ሊታረም የሚችሉበትን ልዩ ድርጅት በማቋቋም ሥራውን ያካሂዳል ፤

፫) የሀገሪቱ ወጣቶች ስለሚዘናኑበትና ጊዜያቸውን ስለሚያሳልፉበት የሚፈጸመውን ፕሮግራም ይመራል ፤ ያበረታታልም ።

ሐ) በአሠሪና ሠራተኛ በኩል ፤

፩) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር ሥራ ፈላጊዎች ሥራ የሚያገኙበትን ፤ ከአደጋና ከወሽታ የሚጠበቁበትን፣ የሥራ ሁኔታ የሚሻሻልበትን እንዲሁም የሰዎችን የሕጻናትን ሥራ ለመቁጠር የሚቻልበትን ፕሮግራም ማዘጋጀትና በሥራ ላይ ያውላል ፤

፪) በዘመናዊ ዕውቀትና የቴክኒክ ሥራ ኢትዮጵያውያን እንዲሠለጥኑ ያበረታታል ፤ ያንቃቃል ፤

፫) የሠራተኞች ማኅበርና የአሠሪዎችን ማኅበር ይመዘግባል ይረዳልም ፤

- ✓ The Ministry of Commerce and Industry
- ✓ The Ministry of National Defense (war)
- ✓ The Ministry of Interior
- ✓ The Ministry of Agriculture
- ✓ The Ministry of Foreign Affairs
- ✓ The Ministry of Finance
- The Ministry of the Imperial Court
- ✓ The Ministry of Pen
- ✓ The Ministry of Justice
- ✓ The Ministry of Planning and Development
- ✓ The Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones

“THE MINISTRY OF NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT AND SOCIAL AFFAIRS

“16. The Minister of National Community Development and Social Affairs is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of National Community Development and Social Affairs. The Minister of National Community Development and Social Affairs, in accordance with the law, shall:

(a) in the field of community development, plan, coordinate and implement community development programmes, including programmes of self-help and mutual aid, in rural and urban communities through research, training, demonstration and other appropriate means;

(b) in the field of social welfare:

(i) develop and carry out, on his own initiative and responsibility or in cooperation with other Ministers and Public Authorities concerned, and other public and private organizations and institutions, programmes of rehabilitation and assistance for the poor, the physically and socially handicapped, victims of natural and other disasters, and other persons who, without their own fault, are unable to care for themselves;

(ii) develop and carry out, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, programmes for the reforming and rehabilitation of delinquent minors, including the establishment and operation of curative educational institutions for such persons; and

(iii) encourage and promote the carrying out of programmes intended to provide recreation and other facilities to the youth of the nation;

(c) in the field of labour:

(i) develop and carry out, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, programmes to facilitate the securing of employment by persons seeking the same, the protection of labourers from accidents and disease, the improvement of working conditions, and the regulation and supervision of child and female labour;

(ii) encourage and promote the training of Ethiopian nationals in modern skills and techniques;

(iii) register and assist labour unions and employers associations; and

፬/ በአሠሪና ሠራተኛ መካከል የሚነሳ ክርክር ውሳኔ እንዲያገኝ ይተባበራል ይረዳልም ።  
መ) ስለ ኅብረት ሥራ ማኅበሮች ፡  
አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የኅብረት ሥራ ማኅበሮች እንዲፈጠሩ ያከባክባል ፤ ያበረታታል ፤ እንደ ዚህም አስተዳደራቸውን ይቆጣጠራል ፤ ይረዳልም ።

“የሕዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ።

“፲፮ ፤ የሕዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የሕዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የሕዝብ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፡ | | | | |

ሀ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ የሕዝብ ጤና እንዲጠበቅና ሥራውም እንዲሰፋፋ ያደርጋል ፤  
ለ) ስለ ሕዝብ ጤና ጥበቃ የወጡት ሕጎች መከበራቸውን ይቆጣጠራል ፤ እንደዚህም ስለ ሕዝብ ጤና አጠባበቅ የሚሰጣቸው ትእዛዞች መፈጸማቸውን ያረጋግጣል ፤

ሐ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር በመንግሥት ለሚካሄዱ የሕዝብ ጤና ጥበቃ ድርጅቶች ፣ አገልግሎቶችና ዝግጅቶች ፣ ፕላን ያዘጋጃል ፤ ያቋቁማልም ። እንዲሁም ስለነዚህ ጠቅላላ አስተዳደር ቁጥጥርና መከታተል የሚያስችል ሥርዓት ያደራጃል ።

መ) ለሕዝብ ጤና አገልግሎት ለሚቋቋሙ የግል ድርጅቶች ፣ አገልግሎቶችና ዝግጅቶች ፈቃድ ይሰጣል ፤ ይመዘግባልም ።

ሠ) በመንግሥት ሆኑ በግል የሚካሄዱ የሕዝብ ጤና ጥበቃ ድርጅቶች ፣ አገልግሎቶችና ዝግጅቶች ሊኖራቸው የሚገባቸውን የተወሰነ ደረጃ ይለያል ፤ መፈጸሙንም በቀጥተኛና በሌላም መንገድ ያረጋግጣል ፤

ረ) በሕዝብ ጤና ጥበቃ ሥራ በልዩ ልዩ ደረጃ ለሚሠሩ ሠራተኞች ሁሉ የሥራ ፈቃድ እየሰጠ ይመዘግባል ፤ እነዚህንም ሠራተኞች በሥራ ሆኑ በችሎታ መጠበቅ ያለባቸውን ደረጃ እየወሰነ ያስፈጽማል ፤

ሰ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር የሕክምናና የጤና አጠባበቅ ትምህርት ቤቶች እንዲቋቋሙ እያደረገ በእነርሱም ውስጥ ለሚገኙ ተማሪዎች የሚሰጠውን የትምህርት ዓይነት እያደራጀ ይቆጣጠራል ፤ ሊሰጥ የሚገባውን የፈተና ደረጃ ይወስናል ፤ ፈተና እንዲሰጥ ያደርጋል ፤ ዲፕሎማና ሰርተፊኬት ይሰጣል ፤

ሸ) በመላው የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ሕዝቡ ስለ ጤና አጠባበቅ እንዲረዳና እንዲማርም ተገቢውን ማነቃነቅ ያደርጋል ፤

ቀ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መንግሥት በገንዘብ ተከፋይ በሆነባቸው የሕዝብ ጤና ጥበቃ ድርጅቶች ውስጥ መንግሥትን ለመወከልና ጥቅሙንም ለመጠበቅ ዋና ኃላፊ ይሆናል ።

“የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስቴር ።

“፲፰ ፤ የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የመሬት ይዞታና አስተዳደር ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፡

(iv) cooperate and assist in the settlement of labour disputes; and

(d) in the field of cooperatives, foster and encourage, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, the creation of cooperative societies and supervise and assist in the management thereof.

“THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

“17. The Minister of Public Health is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Public Health. The Minister of Public Health, in accordance with the law, shall:

(a) promote and preserve public health within the nation;

(b) supervise the enforcement of public health legislation and ensure the execution of his orders concerning the promotion and preservation of public health;

(c) plan and establish Government-operated health institutions, services and facilities and arrange for their general administration, supervision and control, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;

(d) approve and register privately operated public health institutions, services and facilities;

(e) set minimum standards for both Government-operated and privately operated public health institutions, services and facilities and ensure, by inspection and otherwise, that said standards are met;

(f) license and register all categories of personnel engaged in public health activities and establish and enforce minimum standards of qualification and activity for said personnel;

(g) arrange for the establishment of medical and sanitary educational facilities, arrange for and supervise the education and training of students therein, set standards and arrange for the examination of students and confer diplomas and certificates, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;

(h) carry out nation-wide campaigns to inform and educate the public concerning matters of public health; and

(i) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in enterprises in the field of public health in which the Government has a financial interest.

“THE MINISTRY OF LAND REFORM AND ADMINISTRATION

“18. The Minister of Land Reform and Administration is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Land Reform and Administration. The Minister of Land Reform and Administration, in accordance with the law, shall:

- ሀ) የመሬት ይዞታ ሊሻሻል የሚችልበትን እያጠና አሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
- ለ) ስለ መሬት ይዞታ፣ ስለ ኪራይ፣ ስለ ሰብል እከፋፈልና እነዚህን ስለ መሰሰት ጉዳዮች በባለርስትና በጠሰኛ መካከል ያለው ግንኙነት የሚሻሻልበትን እያጠና አሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
- ሐ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር በመንግሥት እጅ ያለውን መሬት ሁሉ ያስተዳድራል፤
- መ) በተፈቀደው የመሬት ይዞታ ማሻሻያ ፕሮግራም መሠረት በውስጡ የሚተዳደረውን የመንግሥት መሬት እያደለደ ያከፋፍላል፤
- ሠ) የሕዝብ ማስፈርን ፕሮግራም እያቀረበ ከሚያስተዳድረው መሬት ውስጥ ለሕዝብ ማስፈር ጉዳይ የሚያገግሉትን መሬት በተፈቀደው ፕሮግራም መሠረት ይመድባል፤
- ረ) መሬትና መሬቱ በጥቅም የተያዘበትን ሁኔታ የሚመዘገብበት መዝገብ መቋቋሙንና መያዙን ያረጋግጣል፤
- ሰ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር የካርታ አነጻጻሪና የመሬት ጥናትን እንደዚሁም የቀላድ መጣልንም ሥራ ያካሂዳል፤
- ሸ) መሬትንና መሬቱ በጥቅም የተያዘበትን ሁኔታ በሚመዘገብበት እንደዚሁም ቀላድ በሚጣልበት ጊዜ ስለ ይዞታ የሚነሱ ክርክሮች ሁሉ የተፋጠኑ ውሳኔ እንዲያገኙ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፤
- ቀ) ስለ መሬት ግብር እያጠና ለገንዘብ ሚኒስቴር አሳብ ይሰጣል፤
- በ) ስለ መሬት ግብርና ስለ ሌላም ጉዳይ መሬትን በየደረጃው ይመድባል።

“የመገናኛ ሚኒስቴር ።

“፲፱፡ የመገናኛ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የመገናኛ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የመገናኛ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ፡

- ሀ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር ጋር ለሚያገናኙት የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ደንብ እያወጣ ይቈጣጠራል፤
- ለ) ለአየር መንገድና ለምድር ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ደንብ እያወጣ ይቈጣጠራል፤
- ሐ) በአገር ውስጥ ውሃና በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት የባሕር ግዛት ላይ ለ ሂደረገው ትራንስፖርት ደንብ እያወጣ ይቈጣጠራል፤
- መ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ ያሉ የወደብ፣ የመርከብ ማረፊያና የመርከብ መምሪያ አገልግሎቶችን ያካሂዳል፤ ይቈጣጠራልም ። እንዲሁም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመስማማት የነፃ ወደብ ክልሎችን ይወስናል፤
- ሠ) የብሔራዊ የንግድ መርከቦችን ሥራ መደርጅትና መካሄድ ይከባከባል፤ ይረዳል፤ ይቈጣጠራልም፤
- ረ) ተሽከርካሪዎችን ሁሉ ለማስመዝገብና ተሽከርካሪዎችን ለሚያካሂዱ ፈቃድ ለመስጠት ገላጭ ይሆናል፤

- (a) prepare, recommend and implement reforms in the field of land tenure;
- (b) prepare, recommend and implement reforms in relations between landlord and tenant regarding tenure, rents, crop-sharing arrangements and similar matters;
- (c) administer all Government lands, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (d) dispose of and distribute Government lands administered by him in connection with approved land reform programmes;
- (e) propose land resettlement programmes and provide, out of lands administered by him, land for use in connection with approved programmes;
- (f) ensure the establishment and maintenance of registers of land and interests therein;
- (g) conduct cadastral and other land surveys, including mapping and topographical surveys, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (h) take measures to expedite the settlement of all claims relating to ownership of land which arise in connection with the conduct of cadastral surveys and the registration of land and interests therein;
- (i) study and make recommendations to the Ministry of Finance concerning land taxation; and
- (j) classify land for land taxation and other purposes.

“THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS

“19. The Minister of Communications is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Communications. The Minister of Communications, in accordance with the law, shall:

- (a) regulate and control road transport services within the nation and with foreign countries;
- (b) regulate and control the operation of air and rail transport services;
- (c) regulate and control transport on inland waterways and territorial waters;
- (d) supervise and operate the port, harbour and navigation facilities of the nation and delimit, in agreement with other Ministries and Public Authorities concerned, free port areas;
- (e) foster, encourage and supervise the development and operation of a national merchant marine;
- (f) be responsible for the registration of all vehicles and the licensing of the operators thereof;

- ሰ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ በየብስብአዊ የርፍ፣ በአገር ውስጥ ባለው የውሀ መንገድም ሆነ ወይም በባሕር ላይ ለሚደረገው የንግድ ትራንስፖርት ሁሉ የሚከፈለውን ዋጋ (ታሪፍ) ይወስናል፤ ወይም እንዲወሰን ያደርጋል፤
- ሰ) የአየር ምርመራ አገልግሎት እንዲቋቋምና እንዲካሄድ ያደርጋል፤
- ቀ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መንግሥት በገንዘብ ተካፋይ በሆነባቸው በመገናኛ ድርጅቶች መንግሥትን ለመወከልና ጥቅሙንም ለመጠበቅ ዋና ኅላፊ ይሆናል።

“የማስታወቂያና ቱሪዝም ሚኒስቴር ።

“፳ ፤ የማስታወቂያና ቱሪዝም ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የማስታወቂያና ቱሪዝም ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የማስታወቂያና ቱሪዝም ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

- ሀ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ኢትዮጵያንና ሕዝብዋን ስለሚመለከቱ ጉዳዮች ጽሑፎች ለማዘጋጀት ፣ ለማሳተምና ለሕዝብ መግለጫ ዎችን ለማውጣት የመጀመሪያ ኃላፊነቱ ከመሆኑም በላይ በዚህ ሥራ አፈጻጸም ከቀሩት አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር ይሠራል።
- ለ) መንግሥት ስለ ወጠናቸው ፕላኖች ፣ ፕሮግራሞች፣ ዓላማዎችና ተግባሮች ሕዝቡ በሚገባ እንዲረዱ ለማድረግም ዋና ኃላፊ ነው።
- ሐ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥም ሆነ ከግዛቱ ውጭ ስለሚገለጹትና ስለሚታተሙት የመንግሥት ማስታወቂያዎች ኃላፊ ነው።
- መ) ጋዜጣዎችና መጽሔቶች እንዲኖሩት ለማድረግ፣ ለማስተዳደርና ለማካሄድም ይችላል።
- ሠ) የግል ጋዜጣችንና መጽሔቶች ባለቤትነትና ሥራውንም ለማካሄድና የሚያስችል የፈቃድ ወረቀት (ላይሰንስ) ይሰጣል።
- ረ) የመንግሥት የሆኑ የራዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንዲኖሩት ለማድረግ ፣ ለማስተዳደርና ለማካሄድም ይችላል።
- ሰ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር፣ የግል ንብረት በማድረግ የራዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለማቋቋም፣ ሥራውን ለማካሄድና ለመምራት ለሚፈልጉት ፈቃድ (ላይሰንስ) ይሰጣል፤
- ሸ) በኢትዮጵያ ውስጥ ለሕዝብ የሚታዩ ፊልሞች፣ ቱያት ሮች፣ ሌሎችም የሕዝብ መደሰቻ ትርጉሞች ሁሉ የሕዝቡን ግብረ ገብነት (ሞራል) የማያበላሹ ወይም የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት ፀጥታ የማያናጉ መሆናቸውን ያረጋግጣል።
- ቀ) ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገቡት የታተሙ ጽሑፎችና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታተሙት ሁሉ የሕዝቡን ግብረ ገብነት (ሞራል) የማያበላሹ ወይም የሕዝቡን ጸጥታ የማይጉዱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ኃላፊ ነው።

- (g) fix or approve the fixing of the tariffs chargeable for all commercial transport within the nation, whether by land, air or inland or marine waterways;
- (h) establish and maintain meteorological services; and
- (i) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in communications enterprises in which the Government has a financial interest.

“THE MINISTRY OF INFORMATION AND TOURISM

“20 The Minister of Information and Tourism is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Information and Tourism. The Minister of Information and Tourism, in accordance with the law, shall:

- (a) be principally responsible for, and, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, prepare, print and publish information concerning Ethiopia and her people both within and without the nation;
- (b) be principally responsible for ensuring that the public is informed concerning the plans, programmes, intentions and activities of the Government;
- (c) be principally responsible, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, for all Government announcements and publications both within and without the nation;
- (d) own, manage and operate newspapers and magazines;
- (e) issue licenses for the private ownership, management and operation of newspapers and magazines;
- (f) own, manage and operate Government-owned radio and television stations;
- (g) issue licenses for the private ownership, management and operation of radio and television stations, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (h) ensure that films, plays, revues and other public entertainment presented within Ethiopia do not offend public morality or endanger the security of the nation;
- (i) be responsible for ensuring that printed matter imported into or printed within Ethiopia does not offend public morality or endanger the security of the nation;

- በ) በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን ጋዜጠኞች ፤ የጋዜጣ፤ የመጽሔት አሰታሚ ድርጅቶች (ፕብሊሺንግ ሐውዘስ) እና የወሬ ወኪሎች በሙሉ መዝግቦ ይይዛል ፤ አስፈላጊ ውጥንም እርዳታ ያደርግላቸዋል ።
- ተ) እንደዚሁም የቴሌቪዥን ሥራ እየተስፋፋ እንዲሄድ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ።

“የማዕድን ሂሳብ ስር”

- “፳፩፤ የማዕድን ማኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የማዕድን ማኒስትርን በበላይነት የሚመራ ነው። የማዕድን ማኒስትር ሕግን ተከትሎ፤
- ሀ) የማዕድን ሀብቶች የሚሰፋፉበት ጠቅላላ መሪ አሳብ እንዲፈቀድ ያሳስባል ፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል ።
- ለ) የማዕድን ሀብቶች የሚፈለጉበትን ፤ የሚሰፋፉበትንና በሥራና በጥቅም ላይ የሚውሉበትን ሁኔታ በደንብ ይቁጣጠራል ።
- ሐ) የማዕድን ነክ የሆኑ መረጃዎችን ይሰበስባል ፤ እንደዚሁም የማዕድን ጥናቶችና ካርታዎች መዘጋጀታቸውንና መታተማቸውን ፤ የማዕድን ሀብት ነክ የሆኑ ጥናቶችና መረጃዎች ሁሉ እየተሰበሰቡ መቀመጣቸውን ይቁጣጠራል ።
- መ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ማኒስትሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበርና ቀዋሚ ደንቦችን በመክተል ስለ ማዕድን ኮንሴሲዮን ተነጋግሮ ይፈርማል ፤ በዚህ መሠረት የሚከናወኑትንም ተግባሮች ይቁጣጠራል ።
- ሠ) መንግሥት በቀጥታም ሆነ ወይም በመንግሥት ስም የማዕድን ሀብቶች የሚፈለጉበትን ፤ የሚሰፋፉበትንና በሥራና በጥቅም ላይ የሚውሉበትን የመሬት ጠባይ ጥናት የሚደረግበትንም ሁኔታ ጭምር ያካሂዳል ወይም ያደራጃል ።
- ረ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ማኒስትሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መንግሥት በገንዘብ ተካፋይ በሆነባቸው የማዕድን ድርጅቶች ውስጥ መንግሥትን ለመወከልና ጥቅምንም ለመጠበቅ ኃላፊ ይሆናል።

“የሥራ ማኒስትር”

- “፳፪፤ የሥራ ማኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የሥራ ማኒስትርን በበላይነት የሚመራ ነው። የሥራ ማኒስትር ሕግን ተከትሎ፤
- ሀ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ማኒስትር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር እንዲሠራ የተፈቀደውን የመንግሥት ሕንፃ ሥራና (ኮንስትራክሽን) አውራ ጎዳናን ጭምር እንዲሠራ ፤ እንዲጠበቅና እንዲታደስ ያደርጋል ።
- ለ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ማኒስትሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የአገሪቷ የውሃ ሀብት የሚሰፋፉበትን ለጥቅም የሚውልበትን ፕላን እያዘጋጀ በሥራ ላይ ያውላል ።
- ሐ) ግናቸውም ማኒስትርና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት ስለ ሕንፃ ሥራ (ኮንስትራክሽን) የሚጠየቁትን ውጥን ኮንትራቶች አዘገጃጀትና በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቁጣጠራል ።
- መ) በጠቅላላ ተፈጻሚነት ያላቸው የሕንፃ አሠራር ደንቦችን አዘጋጅቶ ያወጣል ።

- (j) register all journalists and representatives of newspapers, periodicals, publishing houses and news agencies within Ethiopia and render necessary assistance to them; and
- (k) foster and promote tourism.

“THE MINISTRY OF MINES

“21. The Minister of Mines is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Mines. The Minister of Mines, in accordance with the law, shall:

- (a) recommend the adoption of and implement and enforce general policies concerning the development of mineral resources;
- (b) regulate and supervise the explorations for and development and exploitation of mineral resources;
- (c) collect mineral data and supervise the preparation and publication of mining surveys and maps and the maintenance of a depository for all surveys and data relating to mineral resources;
- (d) in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned and in accordance with established procedures, negotiate and conclude mineral concessions and supervise and control all activities carried on thereunder;
- (e) carry on or arrange for the exploration for and development and exploitation of mineral resources, including the conduct of geological surveys, by or on behalf of the Government; and
- (f) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in mining enterprises in which the Government has a financial interest.

“THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS

“22. The Minister of Public Works is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Public Works. The Minister of Public Works, in accordance with the law, shall:

- (a) undertake and carry out authorized Government construction, maintenance and repair work, including highways, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (b) prepare and implement, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, plans for the development and exploitation of the water resources of the nation;
- (c) supervise the framing and implementation of all construction contracts entered into by Ministries and Public Authorities;
- (d) establish building codes of general application;

- ሠ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር የግል ሕንፃ ሥራዎች (ከንስትራክሺን) የተወሰነን ደረጃ ጠብቀው የሚሠሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል ።
- ረ) በመንግሥት አነቃቂነት ስለ ቤት ሥራ ልማት የሚዘጋ ጀውን ፕሮግራም አጥንቶ እያቀረበ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል ። እንዲሁም ፕሮግራሙ በግላዊ ሰዎችና ድርጅቶች እንዲፈጸሙ ያበረታታል ።

“የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር ።

“፳፫ ፤ የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር ሕግን ተከትሎ ፤

- ሀ) በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ ጠቅላላ ትምህርትና ሥነ ጥበባት እንዲስፋፋ ያደርጋል ፤ ያበረታታል ።
- ለ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር በሙሉ ወይም በከፊል በመንግሥት ወልደ የሚካሄዱ ትምህርት ቤቶችን ያቋቁማል ፤ ያካሂዳል ፤ ኃላፊ ይሆናል ፤ ዓይነታቸውንና ትምህርታቸውን ይወስናል ፤ በነዚህም ውስጥ የሚሰጠውን ትምህርት ሁሉ እያደራጀ ይቁጣጠራል ፤ ደረጃቸውን ይለያል ፤ እንደዚሁም ለተማሪዎች የሚሰጠውን ፈተና ያደራጃል ፤ ዲሎግሚዎችና የምስክር ወረቀቶችንም ይሰጣል ።
- ሐ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር የግል የትምህርት ድርጅቶችን ለማካሄድ ፈቃድ ይሰጣል ። እነዚህ ድርጅቶች ሊኖራቸው የሚያስፈልገውን ደረጃ ወስኖ በመስጠት በዚህ መሠረት መፈጸሙን ይቁጣጠራል ።
- መ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር በሌሎች ሚኒስቴሮችና ወይም በመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ሥር የሚተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ሁሉ በጠቅላላ ስለ ትምህርት አሰጣጥ የተደነገገውን ሥርዓተ ትምህርትና ደረጃ እየተቁጣጠረ ጠብቀው የሚፈጽሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል ።
- ሠ) መምህራን ለማሰልጠን አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ፤ ይቁጣጠራል ፤ ይረዳልም ።
- ረ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ፤ እንዲሁም ከግል አቋሞች ጋር በመተባበር አካለ መጠን ላይረሱ ሰዎች የሚሰጠውን መሠረተ ትምህርት ፕሮግራሞች ያበረታታል ፤ ይቁጣጠራልም ።
- ሰ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ያገር ባህል እንዲደረጅና ኪነጥበባት እንዲስፋፋ ያደርጋል ።
- ሸ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ የሕዝብ ቤተ መጻሕፍትና ሙዚየሞች እንዲቋቋሙ እያበረታታ ሥራቸውንም ይቁጣጠራል ።

- (e) ensure that private construction activities conform to minimum established standards, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority; and
- (f) prepare, recommend and implement programmes for Government-sponsored housing developments and encourage the undertaking of such programmes by private individuals and entities.

“THE MINISTRY OF EDUCATION AND FINE ARTS

“23. The Minister of Education and Fine Arts is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Education and Fine Arts, The Minister of Education and Fine Arts, in accordance with the law, shall:

- (a) encourage and develop general education and fine arts within the nation;
- (b) establish, operate, maintain, be responsible for and define the nature of and curricula for all educational institutions financed, in whole or in part, by Government revenues, arrange for and supervise the education and training of students therein, set standards and arrange for the examination of students and confer diplomas and certificates, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (c) license the operation of private educational institutions, establish minimum standards for such institutions and ensure that such standards are met, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (d) supervise and ensure, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, that established curricula and standards for courses in general education are adhered to in Government-operated educational institutions administered by other Ministries or Public Authorities;
- (e) arrange for and supervise the training of teachers and establish the necessary facilities therefor;
- (f) in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned and private bodies and agencies, encourage, supervise and control programmes of adult education and literacy;
- (g) promote cultural activities and the advancement of the fine arts, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority; and
- (h) encourage the creation of and supervise public libraries and museums throughout the nation, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority.

“የንግድና እንዲስትሪ ሚኒስቴር ።”

“፳፱ ፤ የንግድና እንዲስትሪ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የንግድና እንዲስትሪ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የንግድና እንዲስትሪ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) የአገሪቷ ንግድና ገበያ በአገር ውስጥና በውጭ አገር እንዲያደግና እንዲስፋፋ ያደርጋል ።

ለ) የእንዲስትሪ ሚኒስትር የእጅ ጥበብ ልማት እንዲስፋፋና እንዲያደግ ያደርጋል ።

ሐ) የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ከውጭ አገር መንግሥታት ጋር ባደረጋቸው ውሎችና ስምምነቶች መሠረት ወደ ኢትዮጵያ የሚገባውንና ከኢትዮጵያ የሚወጣውን የንግድ ፅቃ ይቆጣጠራል ።

መ) የንግድ መዝገብና እንዲሁም የንግድ ፈቃዶችና የንግድ ምልክቶች የሚመዘገቡበትን አቋቁሞ ያካሂዳል ፤

ሠ) የንግድ ሥራ በበለጠ እንዲስፋፋ ለማድረግ በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት የነጋዴ ምክር ቤቶች እንዲቋቋሙ ፣ እንዲሁም እነዚህን ምክር ቤቶች የሚያስተባብር ያንድነት ምክር ቤት እንዲኖር ያበረታታል ።

ረ) ስለሚዛኖችና መስፈሪያዎች ደንብ እያወጣ ይቆጣጠራል ስ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ለልዩ ልዩ የንግድ ሥራዎች በየመልካቸው የንግድ ፈቃድ እየሰጠ ይቆጣጠራል ።

ሸ) አግባብ ያላቸው ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች በተለይ ለአንዳንድ የንግድ ሥራዎች ፈቃድ በሚሰጡበት ጊዜ መከተል የሚገባቸው ጠቅላላ ዓላማዎችንና ደንቦችን ያወጣል ። እነዚህም ዓላማዎችና ደንቦች መከበራቸውን ያረጋግጣል ።

ቀ) ለሀገሪቱ ልማት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ዋጋ እየወሰነ ይቆጣጠራል ፤ ተገቢ ያልሆኑ የንግድ ሥራዎች እንዳይካሄዱ ይከላከላል ።

በ) በአገር ውስጥና በውጭ አገሮችም የንግድ ፤ የእንዲስትሪ ሚኒስትር የእጅ ጥበብ ሥራዎችን ኤግዚ.ቤ.ሺን ያደራጃል ።

ተ) የእንዲስትሪ ሚኒስትር ሥራዎችን አካሄድ ይቆጣጠራል ፤

ቸ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መንግሥት በገንዘብ ተካፋይ በሆነባቸው የንግድና የእንዲስትሪ ድርጅቶች ሰነድ ግምትን ለመወከልና ጥቅምንም ለመጠበቅ ዋና ኃላፊ ይሆናል ።

“የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ።”

“፳፭ ፤ የአገር መከላከያ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የአገር መከላከያ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የአገር መከላከያ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ የአገር መከላከያ ጥላንና ፕሮግራም በሚገባ መዘጋጀቱንና መመርመሩን ያረጋግጣል ።

ለ) ከአንተርናሲያናል የመከላከያ ድርጅቶች ጋር ይተባበራል ።

ሐ) ጥላኖችንና ፕሮግራሞችን እያስተባበረና እያዋሐደ ጠቅላላው የመከላከያ አቅም ተገቢ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት ኖሮት አገሪቱ ባላት ሀብት ሁሉ መጠቀም እንድትችል ማረጋገጫ እንዲኖራት ያደርጋል ።”

“THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

“24. The Minister of Commerce and Industry is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Commerce and Industry. The Minister of Commerce and Industry, in accordance with the law, shall:

(a) foster and encourage the domestic and foreign trade and commerce of the nation;

(b) foster and encourage the development of industry and handicrafts;

(c) subject to treaties and agreements concluded between the nation and foreign states, regulate imports into and exports from the nation;

(d) establish and administer the Commercial Register and registers of patents and trade marks;

(e) encourage the establishment of Chambers of Commerce throughout the nation and the creation of a National Federation of Chambers of Commerce for the development of trade and commerce;

(f) regulate and supervise the use of weights and measures;

(g) license and supervise the operations of businesses and trades, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;

(h) establish general rules and principles to govern the licensing of specific businesses and trades by Ministries and Public Authorities authorized thereto and ensure that said rules and principles are being complied with;

(i) regulate the carrying on of trade and commerce where this is required in the interests of the economy, including the fixing and enforcement of prices and the prevention of unfair trade practices;

(j) organize exhibitions of trade, industry and handicrafts inside and outside the nation;

(k) control the carrying on of the business of insurance; and

(l) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in commercial and industrial enterprises in which the Government has a financial interest.

“THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

“25. The Minister of National Defense is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of National Defense. The Minister of National Defense, in accordance with the law, shall:

(a) initiate and ensure the development and review of overall plans and programmes for the defense of the nation;

(b) cooperate with international defense organizations and agencies;

(c) coordinate and integrate plans and programmes for the maintenance of effective military preparedness with the overall defense effort to ensure the maximum utilization of the material resources of the nation;



- መ) አግባብ ያላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ያገር መከላከያን ስለሚመለከት ጉዳይ የሚፈጽሟቸውን ተግባሮች ያስተባብራል ፤ በመተባበርም ይሠራል ።
- ሠ) ለአገሪቱ ሴኩራቲዎች ለሰጥ የሚችል ኤኮኖሚክ የሆነ ጠንካራና የቀለጠፈ የመከላከያ አቋም እንዲኖር ለመከላከያ ጎይሎች መምሪያና ደንብ እያወጣ መፈጸሙንም ያረጋግጣል ።
- ረ) ለመከላከያ ጎይሎች የሚያስፈልጉትን ልዩ ልዩ ዕቃዎችና መሣሪያዎች ፤ እንደዚሁም መኖሪያ ሰፈሮች እየገዛ እየሠራና እየሠራ ያደራጃል ።
- ሰ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር እሱን በሚመለከቱ ሥራዎች የባሕር ሕጎች፣ ውሎች ስምምነቶችና የኢንተርናሽናል ግዴታዎች ሁሉ በሚገባ መከበራቸውንና መፈጸማቸውን ያረጋግጣል ።
- ሸ) በነዚህ ሕጎች ፤ ውሎች ፤ ስምምነቶችና ኢንተርናሽናል ግዴታዎች መሠረት አስፈላጊና ተገቢ የሆኑትን ደንቦች አውጥቶ ያስፈጽማል ።
- ቀ) አግባብ ያላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የገንጠ ገንጠ ሥቴ መንግሥት የባሕር ግዛትንና ደሴቶችን ፤ እንደዚሁም ደሴቶች በብዛት የሚገኙበትን ባሕር ለመጠበቅና ለመቁጣጠር ዋና ኃላፊ ይሆናል ።

“የአገር ግዛት ሚኒስቴር ።”

፳፮፡ የአገር ግዛት ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የአገር ግዛት ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የአገር ግዛት ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

- ሠ) በገንጠ ገንጠ ሥቴ መንግሥት ግዛት ውስጥ ሰላምና ፀጥታ እንዲከበር ያደርጋል ።
- ለ) የጠቅላይ ግዛቶችንና የሌሎች የአገር አስተዳደር ክፍሎችን እንዲሁም ቸርተር ያላቸው ማዘጋጃ ቤቶችን እያቋቋመ አስተዳደሩ በሕግ ለመመራቱ ይከታተላል ።
- ሐ) ስለ ከተማ ቅደስ ፕሮግራም እያዘጋጀ በተፈቀደ ገዜ ፕሮግራሙን በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል ።
- መ) የፖሊስ ኃይልን ይመራል ፤ ይቁጣጠራልም ።
- ሠ) የወህኒ ቤቶችን አስተዳደር ይመራል ፤ ይቁጣጠራልም።
- ረ) አግባብ ያላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር እየተስማማ የውጭ አገር ዜጎችን እንዲመዘገቡ ያደርጋል ፤ እንዲሁም ወደ ኢትዮጵያ ሰገቡና ሰጠው ፤ በአገር ውስጥም ሲዘዋወሩ ይቁጣጠራል ።
- ሰ) ስለ ልደት፣ ስለ ጋብቻና ሞት መዝገብ አቋቁሞ የአመዘገቡንም ሥራ እየተቁጣጠረ ያስፈጽማል ።
- ሸ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር የሕዝብ ቁጠራ የሚደረግበትን ዘዴ በየጊዜው እየዘጋጀ ሥራውንም ያስፈጽማል ።
- ቀ) የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አባሎችን ምርጫ ይመራል፤ ይቁጣጠራልም ።
- ባ) አግባብ ያላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር ባገር ውስጥ የሚገኙትን ውሃዎች ማለት ሐይቆችንና ጅረቶችን ለመቁጣጠርና ለመጠበቅ ኃላፊ ነው ።

- (d) cooperate with and coordinate the activities of other Ministries and Public Authorities concerned in matters affecting national defense;
- (e) establish and ensure the effective implementation of the economic policies and procedures of the Armed Forces to the end of achieving an effective and efficient defense establishment guaranteeing the security of the nation;
- (f) acquire supplies and material and construct facilities required by the Armed Forces;
- (g) enforce all maritime laws and all treaties, conventions and international obligations of the nation in fields within competence, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (h) issue and enforce, pursuant to said laws, treaties, conventions and international obligations, all necessary and appropriate regulations; and
- (i) be principally responsible, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, for the control and protection of the islands, archipelagoes and territorial waters of the nations.

“THE MINISTRY OF INTERIOR

26. The Minister of Interior is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Interior. The Minister of Interior, in accordance with the law, shall:

- (a) ensure the maintenance of peace and security throughout the nation;
- (b) provide for the establishment of, and advise, counsel and ensure the lawful administration of, provincial and other local administrative units, including chartered municipalities;
- (c) prepare and, upon approval, implement programmes in the field of town planning;
- (d) direct and supervise the police;
- (e) direct and supervise the administration of prisons;
- (f) in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, provide for the registration of and control the movement of foreign nationals to, from and within the nation;
- (g) arrange for, supervise and carry out the systematic registration of births, marriages and deaths;
- (h) arrange for and supervise the taking of a census of the population at regular intervals, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (i) direct and supervise the election of deputies to the Chamber of Deputies; and
- (j) be principally responsible, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, for the control and protection of inland waters, such as lakes and rivers.

“ የእርሻ ሚኒስቴር ።

“፳፮፤ የእርሻ ሚኒስቴር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የእርሻ ሚኒስቴርን በበላይ ነት የሚመራ ነው ። የእርሻ ሚኒስቴር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) የእርሻ ሥራ እንዲበረታታ እንዲለማ እንዲጠበቅና እንዲዘሁም የእርሻ ልማት ሥራዎች እንዲካተቱ ያደርጋል ።

ለ) የእርሻ ሀብት ኤግዚቢሽን በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ እንዲደራጅ ያደርጋል ።

ሐ) ሥልጣን በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ፤ የመንግሥት የሆኑ የእርሻ ትምህርት ቤቶች እያቋቋሙ በነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ ተማሪዎች የሚሰጠውን ትምህርት እየተቆጣጠረና የትምህርቱንም ደረጃ እየለየ ተገቢ የሆነ ፈተና እንዲሰጥ በማድረግ ዲፕሎማና የምስክር ወረቀት እንዲሰጥ ያደርጋል።

መ) የእርሻ ሰብሎች ዐይነት እንዲሻሻሉና ከመሬት የሚገኘው የእርሻ ሀብትም እንዲበረከት አስፈላጊውን ያደርጋል ።

ሠ) የከብት ርቢ ሥራ እንዲሻሻል አስፈላጊውን ያደርጋል።

ረ) የከብት ሕክምና አገልግሎት እያቋቋሙ ያከራክራል ።

ሰ) የሰብል ተቃዋሚ ተባዮችን ለመከላከልና ለማጥፋት ፤ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ፤ እንደዚሁም ይህንኑ ዓላማ ለመፈጸም ከኢንተርናሽናል ድርጅቶች ጋር ይተባበራል ።

ሸ) የዓሳ ልማት ሥራ እንዲስፋፋና እንዲከፋፈል ያደርጋል ።

ቀ) ስለ ዱር አራዊት አጠባበቅ የሚወጡት ሕጎች መፈጸማቸውንና የዱር አራዊት የሚገኙባቸው ክልክል ስፍራዎችም በሚገባ መጠበቃቸውን ማረጋገጥና እንደዚሁም በጠቅላላ ለዱር አራዊት ጥበቃ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ።

በ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የእርሻ ልማት ሥራ እንዲሻሻልና እንዲስፋፋ የመስኖና የማጥፊፊያ ሥራዎችን ያበረታታል ፤ ያከናውናልም ።

ተ) የእርሻ ሰብል በሚገባ የሚከማችበትንና ገበያ የሚያገኝበትን ዘዴ እየፈጠረ ሥራውም እንዲስፋፋ ያበረታታል ፤ ይረዳልም ።

ቸ) የመንግሥት እርሻዎችን እየተቆጣጠረ በሚገባ መካሄዳቸውን ያረጋግጣል ።

ኀ) የእርሻ ኅብረት ሥራ እንዲስፋፋ ያበረታታል ።

ነ) ደኖች በጠቅላላና ብሔራዊ ለሕዝብ መናፈሻ የሚያገለግሉ ደኖች እንዲጠበቁ እንዲለሙና እንዲስፋፋ ያደርጋል ።

ሻ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበርና ቀዋሚ ደንቦችን በመከተል የእርሻ ፤ የደን ፤ የዓሳ ማጥመድና የዱር አውሬ አደን ኮንሴሲዮን እየተነጋገረ ይፈረማል ፤

ከ) ገበሬዎች ብድር ሊያገኙ የሚችሉበትን ዘዴ አሳብ እያቀረበ ያበረታታል ።

ከ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር ሆኖ ፤ መንግሥት በገንዘብ ተካፋይ በሆነባቸው የእርሻ ድርጅቶች መንግሥትን ለመወከልና ጥቅሙንም ለመጠበቅ ዋና ኅላፊ ይሆናል።

“THE MINISTRY OF AGRICULTURE

“27. The Minister of Agriculture is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Agriculture. The Minister of Agriculture, in accordance with the law, shall:

(a) encourage, develop and protect agriculture and foster agricultural development.

(b) organize agricultural exhibitions inside and outside the nation;

(c) plan and establish Government-owned agricultural schools, arrange for and supervise the education and training of students therein, set standards, and arrange for the examination of students and confer diplomas and certificates, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;

(d) promote the improvement of crops and the increase of the yield of the soil;

(e) promote the improvement of livestock;

(f) establish and operate veterinary services;

(g) take measures to control and exterminate crop pests and cooperate with international bodies to this end;

(h) promote and develop fisheries;

(i) ensure the enforcement of game laws, the protection of game reserves and, generally, promote and supervise the protection of wildlife;

(j) encourage and undertake, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned irrigation and drainage works designed to foster and improve agricultural development;

(k) undertake programmes for the creation of and encourage and assist in the development of storage and marketing facilities for agricultural produce;

(l) supervise and ensure the proper operation of Government-owned farms;

(m) encourage the development of agricultural cooperatives;

(n) conserve, develop and promote the conservation and development of forests, including national parks;

(o) in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, and in accordance with established procedures, negotiate and conclude agricultural, forestry, fishing and wildlife concessions;

(p) propose and encourage programmes for the extension of agricultural credit facilities; and

(q) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in agricultural enterprises in which the Government has a financial interest.

“የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ።

“፳፰፤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

- ሀ) የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ከውጪ አገር ጋር ለሚያደርገው ግንኙነት አመራር ጎላፊ ይሆናል ።
- ለ) ከውጭ መንግሥታት ወኪሎች ማለት ከዲፕሎማቲክ ችና ከቆንሲሎች ጋር ግንኙነትን እየመሠረተ ያካሂዳል።
- ሐ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ውሎችን ስምምነቶችንና እንደዚሁም የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥትና የውጭ አገር መንግሥታትን የጋራ ጥቅም ስለሚመለከቱ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሌሎች ሚኒስትሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር ተነጋግሮ ይፈረማል ።
- መ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ውሎችና ስምምነቶች የሚያስከትሉአቸው ግዴታዎች ምረጫዎቻቸውን ያረጋግጣል ።
- ሠ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የአገሪቱ ጥቅም እንዲጠበቅና በሌሎች መንግሥታትም እንዲከበር ያደርጋል ።
- ረ) በውጭ አገር የሚገኙ የኢትዮጵያ ዜጎች ጥቅምና መብት እንዲጠበቅ ያደርጋል ።
- ሰ) በውጭ አገር ያሉትን የዲፕሎማቲክና የቆንሲሎ መልእክተኞችን ሥራ ይቆጣጠራል ።
- ሸ) የእኛን ፈቃድ ከተቀበለ በኋላ የውጭ አገር አምባሳደሮችን ፣ ሚኒስትሮችንና መልእክተኞችን መሾም መቀበላችንን ያስታውቃል ፤ አክብራቱ ይሰጣል ።
- ቀ) ለኢትዮጵያ ዜጎች ወደውጭ አገር መሄጃ የይለፍ ወረቀት (ፓስፖርት) ይሰጣል ።
- ብ) ለውጪ አገር ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የመግቢያ ፈቃድ ይሰጣል ።
- ተ) የኢትዮጵያ ዜግነት ለማግኘት ለሚገባቸው የውጭ አገር ሰዎች የዜግነት ምስክር ወረቀት ይሰጣል ። እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከኢትዮጵያ ዜግነት እንዲፋቱ ያደርጋል ።

“ የገንዘብ ሚኒስቴር ።

“፳፱፤ የገንዘብ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የገንዘብ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የገንዘብ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ፤

- ሀ) በየዓመቱ ከየሚኒስቴሮችና ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እየተዘጋጀ የሚቀርበውን የቦጀት መጠየቂያ የልማት ባጀትንም ጨምሮ እየተቀበለ ከመረመረ በኋላ ይህን ባንድነት አጠቃልሎ እንዲሁም ተገቢ የሆነ ማማረጫ በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዳስፈላጊ ተመርምሮና ተስተካክሎ እንዲፈቀድ ያቀርባል ።
- ለ) የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት በጀት ያስተዳድራል ።

“THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

“28. The Minister for Foreign Affairs is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Foreign Affairs. The Minister for Foreign Affairs, in accordance with the law, shall:

- (a) be responsible for the conduct of the foreign relations of the nation;
- (b) establish and maintain relations with the diplomatic and consular representatives of foreign governments;
- (c) negotiate and conclude treaties, agreements and treat of other matters of mutual interest to the nation and foreign states in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (d) ensure that obligations under treaties and agreements are carried out, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (e) safeguard and promote the interests of the nation vis-a-vis foreign states in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned;
- (f) safeguard the interests and rights of Ethiopian nationals abroad;
- (g) supervise the activities of all diplomatic and consular missions abroad;
- (h) after obtaining Our approval, notify the acceptance of appointment of foreign Ambassadors, Ministers and Missions and issue exequaturs;
- (i) issue passports to Ethiopian nationals;
- (j) issue entry visas to foreign nationals; and
- (k) control the issuance and revocation of certificates of naturalization.

“THE MINISTRY OF FINANCE

“29. The Minister of Finance is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely the Ministry of Finance. The Minister of Finance, in accordance with the law, shall:

- (a) receive budget proposals from each Ministry and Government department each year, including the development budget; analyse said budget proposals; consolidate said proposals into a single consolidated budget; prepare appropriate alternative budget proposals, and present said consolidated budget and said alternative budget proposals together with a report setting forth the differences in the two proposals and his recommendations thereon, to the Council of Ministers for review, modification and approval;
- (b) administer the budget of the Government;

- ሐ) የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት የገንዘብ አሰባሰብና አስተዳደር ሁኔታ አገሪቱ ከምታደርገው የተፋጠነ እርምጃ ጋር ተስማሚ መሆኑንና ለልማትና ለማህበራዊ ኑሮ እድገት ሞክሮ ፍላጎትን የሚያረካ መሆኑን እየተከታተለ ያረጋግጣል ።
- መ) የግብርና የቀረጥ ሕጎች በሚገባ መከበራቸውንና ከግብር ከጉምሩክና ከኢክሳይስ ቀረጥ ከሞኖፖልና ከሌላም ምንጭ የሚገኘው የመንግሥት ገቢ በሚገባ መወሰን፣ መሰብሰቡንና ሐሳብም በሚገባ መያዙን ያረጋግጣል ።
- ሠ) በደንዳንዱ ሚኒስቴርና የመንግሥት መሥሪያ ቤት ትክክለኛና ደንበኛ የሆነ የሐሳብ አያያዝ እንዲቋቋም አድርጎ ይቆጣጠራል ።
- ረ) በየጊዜው በዓመት ውስጥ የመንግሥቱን ሐሳብ ሁኔታ የሚገልጽ ራገር ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባል ፤ እንደዚሁም ተሻሽሎ በወጣው ሕገ መንግሥት በ፻፳ኛው አንቀጽ በታዘዘው መሠረት የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት የዓመት ገቢና ወጪ ሐሳብ ዝርዝር ያቀርባል ።
- ሰ) የመንግሥቱን መሠረታዊ መምሪያ በመከተል የአገሪቷ የልማትና የማህበራዊ ኑሮ እድገት በተባበረ አካሄድ እንዲመራ በገንዘብ ረገድ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ።
- ሸ) ሥልጣኑ በተለይ ለሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ ካልተሰጠ በቀር ፤ አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመስማማት በሚፈቀዱት የልማት ሥራዎች የሥራ ፕሮግራሞችና ፕላኖች መሠረት የኢንተርናሽናል የገንዘብ ነክ የሆኑ ውሎችንና ስምምነቶችን ተነጋግሮ ይፈርማል ፤ እንዲሁም ባገር ውስጥም ሆነ ካገር ውጭ መንግሥቱ ለሚሰጠው ወይም ለሚቀበለው ብድር ተነጋግሮ ይፈርማል ።
- ቀ) የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት ዕዳ እየተቆጣጠረ ያስተዳድራል ።
- በ) የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት አክሲዮኖችን የሚተላለፉ ወይም የማይተላለፉ የገንዘብ ሰነዶችንና ሌሎች ተመሳሳይ ተቀማጭ የገንዘብ ሀብቶችን ማጠበቅና መያዝ ተግባሩ ይሆናል ።
- ተ) በሌላ ሚኒስቴር ወይም የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት ሥር የማይተዳደር ወይም የማይጠቀምበት የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት የማይንቀሳቀስ ንብረት ኅላሬ ሆኖ ያስተዳድራል ።

“የግቢ ሚኒስቴር ።

- “፴፩፣ የግቢ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የግቢ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የግቢ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤
- ሀ) ለቤተ መንግሥቱ ክስተዳደር የሚያስፈልገውን የደንብ ረቂቅ አዘጋጅቶ ለእኛ ያቀርባል ።
- ለ) ከቤተ መንግሥት ንብረት የሚገኘውን ማናቸውንም ገቢ ይሰበስባል ።
- ሐ) የቤተ መንግሥት ንብረት በሚገባ መመዘገቡንና መጠበቁን ያረጋግጣል ።
- መ) የቤተ መንግሥት ደንበኞች ሥርዓቶች ሁሉ መከበራቸውን ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል ።

“የጽሕፈት ሚኒስቴር ።

“፴፮፣ የጽሕፈት ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የጽሕፈት ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የጽሕፈት ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

- (c) ensure that the fiscal system of the Government is appropriate to and consistent with the rapid advancement of the nation and is regularly reviewed to ensure that it meets the needs of economic and social development;
- (d) ensure that tax laws are properly enforced and that all revenues due from taxes, customs and excise duties, fees and monopoly dues and other sources are properly assessed, collected and accounted for;
- (e) organize, regulate and control the accounting procedures to be followed in all Ministries and Government departments;
- (f) submit to the Council of Ministers periodic financial reports during the year and the annual report of the accounts of the Government required by Article 120 of the Revised Constitution;
- (g) take all financial and monetary measures necessary for the balanced economic and social development of the nation, within the framework of the policies of the Government;
- (h) negotiate and conclude, in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned and in accordance with approved projects, programmes and plans, international financial agreements and arrangements and external and internal loans to be made or received by the Government, except insofar as specific power therefor has been legally delegated to another Ministry or Public Authority;
- (i) supervise and administer the national debt;
- (j) be the repository of and safeguard the Government's shares, negotiable and non-negotiable instruments and other similar financial assets; and
- (k) account for and administer immovable property of the Government which is not being administered or used by any other Ministry or Public Authority.

“THE MINISTRY OF THE IMPERIAL COURT

- “30. The Minister of the Imperial Court is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of the Imperial Court. The Minister of the Imperial Court, in accordance with the law, shall:
  - (a) prepare and submit to Us draft regulations necessary for the proper administration of the Imperial Court;
  - (b) collect income and revenue from all properties of the Imperial Court;
  - (c) properly register and ensure the conservation of all properties of the Imperial Court; and
  - (d) ensure the enforcement and implementation of all rules and regulations of the Imperial Court.

“THE MINISTRY OF PEN

- “31. The Minister of Pen is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Pen. The Minister of Pen, in accordance with the law, shall:

- ሀ) ታላቁን የንጉሠ ነገሥት ማኅተም ይይዛል ።
- ለ) የቤተ ሙንግሥታችንን የክብር መዝገብ ይይዛል ።
- ሐ) የምናደርገውን ሹም ሽር ያስታውቃል ፤ በነጋሪት ጋዜጣም ያወጣል ። ለተሾሙትም የምስክር ወረቀት ይሰጣል ።
- መ) የንጉሠ ነገሥት መንግሥታችንን የክብር ኒሻንና ሽልማት መዝገብ ይይዛል ፤ ለተሾሙትም የምስክር ወረቀት ይሰጣል ።
- ሠ) የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ውሎችንና ስምምነቶችን፣ እንዲሁም ሌሎች ዋና ዋና የመንግሥት ጽሑፎችን ያስቀምጣል ።
- ረ) በእኛ የሚታወጁትን አዋጆች፣ ድንጋጌዎችና ትእዛዞች እየፈረመ በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው እንዲወጡ ያደርጋል ። እንደዚሁም አግባብ ያላቸው የመንግሥት ባለሥልጣናት የሚያወጡዎቸውን ደንቦች በነጋሪት ጋዜጣ እንዲታተሙ ያደርጋል ።
- ሰ) ከኛ የሚታዘዘውን የገንዘብና የሌላም ማናቸውንም ዐይነት ስጦታ ያስፈጽማል ፤ እንደዚሁም ከኛ የሚጻፉትን ደብዳቤዎች ያስተላልፋል ።
- ሸ) በተለየ ባዘዝነው ጊዜ የዙፋናችንን መልእክትና ንግግር ያነባል ።

“ የፍርድ ሚኒስቴር ።

፪፻፱፻፳፫፣ የፍርድ ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የፍርድ ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የፍርድ ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፡

- ሀ) ዳኞች ለሹመት የሚታጨበትን ፣ እድገት የሚያገኙበትን፣ ከሥራ የሚወገዱበትን ሁኔታ በሕግ መሠረት መፈጸሙን ይከታተላል ።
- ለ) በመላ የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት ውስጥ ተገቢ የሆኑ ፍርድ ቤቶች የሚቋቋሙበትንና የሚተዳደሩበትን ያደራጃል ።
- ሐ) ፍርድ ያለ አድልዎ በትክክል የሚሰጥ መሆኑን ያረጋግጣል ፤ ይቁጣጠራልም ።
- መ) ሕግ መከበሩንና ስለ ፍርድ አስተዳደርም በሕግና በደንብ የተደነገጉትን ሥነ ሥርዐቶችና ፎርምች ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል ።
- ሠ) በመንግሥት በኩል ለሚቀርቡት የወንጀል ክሶች ሁሉ ጎሳፊ ይሆናል ።
- ረ) በመንግሥትም ሆነ ወይም በመንግሥት ላይ የሚቀርቡትን የፍትሕ ብሔር ክሶችና ጥያቄዎችን ሁሉ ይቁጣጠራል ።
- ሰ) በመንግሥት በኩል ወይም በመንግሥት ላይ በቀረበው ክስ የሚከራከሩ ሕግ አስከባሪዎችንና ጠበቆችን ያማክራል ፤ ይረዳልም ።
- ሸ) በመንግሥት ስም የቀረቡ ወይም መልስ የተሰጠባቸው ጉዳዮች ሁሉ እንዳስፈላጊነቱ ተገቢ መዝገቦችን ያደራጃል ። እንዲሁም የፍርድ ቤቶች ውሳኔዎችና የዳኞችም አስተያየት ጭምር በሚገባ እየታተሙ እንዲወጡ ያደርጋል ።
- ቀ) የሞት ፍርድ የተፈረደበትን ጉዳይ መዝገብ ከአስተያየቱ ጋር ለእኛ ያቀርባል ።
- በ) የፍርድ ምሕረት ለመጠየቅ የሚቀርበውን ማናቸውንም ልመና ከአስተያየቱ ጋር ለእኛ ያቀርባል ።

- (a) be the keeper of the Imperial Great Seal;
- (b) be the Registrar of the births, marriages and deaths of members of the Imperial Family;
- (c) notify and publish in the Negarit Gazeta all appointments made by Us and issue certificates of such appointments;
- (d) be the Registrar of Imperial Orders and Decorations and issue certificates of admission thereto;
- (e) be the keeper of all treaties, agreements and other State documents;
- (f) sign and cause to be published in the Negarit Gazeta all Proclamations, Decrees and Orders issued by Us and cause to be published in the Negarit Gazeta all regulations issued by competent officials of the Government;
- (g) cause orders for monetary and other grants made by Us to be executed, and forward all letters made or given by Us; and
- (h) on Our instructions, read Our messages and speeches.

“THE MINISTRY OF JUSTICE

32 The Minister of Justice is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Justice. The Minister of Justice, in accordance with the law, shall:

- (a) ensure that the nomination, reappointment, promotion, transfer, removal and retirement of judges are accomplished in accordance with the law;
- (b) make all arrangements for the establishment and administration of appropriate courts throughout the nation;
- (c) ensure and supervise the impartial administration of justice;
- (d) ensure the enforcement of the law and compliance with all forms and procedures prescribed by law or regulations for the administration of justice;
- (e) be responsible for the conduct of all criminal actions prosecuted by the Government;
- (f) supervise the conduct of all civil actions and claims brought by or against the Government;
- (g) advise and assist prosecutors and advocates acting in any case brought by or against the Government;
- (h) provide for the maintenance of proper and appropriate records of all proceedings brought or defended on behalf of the Government and for the appropriate and systematic publication of the decisions of the courts, including the opinions of the judges;
- (i) submit to Us the record of each case in which sentence of death has been passed, together with his recommendations;
- (j) submit to Us petitions concerning pardons, together with his recommendations;

ተ) ከፍ ያለ የሞራል ጠባይና ደንበኛ የትምህርት ችሎታ ላላቸው ሰዎች በጥብቅና ሥራ እንዲሠሩ ፈቃድ ይሰጣል ። በጥብቅና ተግባራቸውም ምን ጊዜም ተስማሚ መሆናቸውን ያረጋግጣል ።

ቸ) ለማናቸውም ሚኒስቴር የሚያስፈልገውን የሕግ ረቀቅ በተጠየቀ ጊዜ አዘጋጅቶ ያቀርባል ።

“የጥላንና የልማት ሚኒስቴር ።

“፴፫ ፤ የጥላንና የልማት ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የጥላንና የልማት ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው ። የጥላንና የልማት ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) በጠቅላላ የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት ጥላን ለማውጣት ኅላፊ ይሆናል ።

ለ) የንጉሠ ነገሥቱን መንግሥት ጥላን ክንውን ያስተባብራል ፤ ይቆጣጠራልም ።

ሐ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር እየተመካከረ የረጅም ጊዜ የእድገት ጥላኖችን እያነቃቃ አዘጋጅቶና አደራጅቶ እንዲፈቀድ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባል ።

መ) አግባብ ካላቸው ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች በየመቱ ተዘጋጅተው የሚቀርቡትን ዓመታዊ የልማት ጥላኖችና ለነዚህም የሚያስፈልጉትን የልማት በጀት መጠየቂያዎች ጭምር ተቀብሎ መርምሮና አጣርቶ የተባለውንም የልማት ጥላንና በጀት ባንድ መልክ አጠቃልሎ ወይም ሳይቀርብለት የቀረ እንደሆነ ራሱ ይህንኑ አዘጋጅቶ ከንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ዓመታዊ ጠቅላላ በጀት ጋር ተዋሕዶ እንዲዘጋጅ ለንጉሠ ሚኒስቴር ያቀርባል ።

ሠ) የተፈቀዱት የልማት ጥላኖችና ፕሮግራሞች በሚገባ መፈጸማቸውንና እንደዚሁም ለልማት የተፈቀደው በጀት ለታቀደው ተግባር በሚገባ መዋሉን ለመቆጣጠርና ለማረጋገጥ የሚያስችል አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር በመስማማት ፤ አስፈላጊና ተገቢም የሆነውን ሥነ ሥርዓት ይወስናል ።

ረ) ልዩ ልዩ የልማት ሥራዎች በኤኮኖሚና በቴክኒክ ረገድ የሚያዋጡ መሆናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ጥናት ያደርጋል ወይም ያስደርጋል ።

ሰ) እስታቲስቲክስ ሌሎችም የልማት መረጃዎች ተከማችተው ፤ ተጠንተው ፤ ተመዛኝነትና ታትመው እንዲያዙ ለማድረግ ኅላፊ ይሆናል ።

ሸ) በተፈቀዱት የልማት ሥራዎች ፤ ፕሮግራሞችና ጥላኖች መሠረት ከውጭ መንግሥታት ወይም ከአንተርናሲየናል ድርጅቶች ጋር ስለ እርዳታ ማግኘት እየተነጋገረ ይፈረማል ። እንደዚሁም ይህንኑ ተግባር አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር ያስተባብራል ።

ቀ) የልማት ጥላኖችና ፕሮግራሞችን ለማስፈጸም የሚያስችል ገንዘብ በማውጣት እንዲረዱ የተቋቋሙት የመንግሥት የገንዘብ ድርጅቶችና የገንዘብ ማህበሮች የሚመሩበትን ጠቅላላ የብድር ፖሊሲ እያወጣ ያስፈጽማል ።

(k) issue to persons of high moral character and proper educational qualifications licenses to practice as advocates and ensure the continued suitability of such persons as advocates; and

(l) upon request, prepare drafts of legislation required by any Ministry.

“THE MINISTRY OF PLANNING AND DEVELOPMENT

“33. The Minister of Planning and Development is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Planning and Development. The Minister of Planning and Development, in accordance with the law, shall:

(a) be generally responsible for the conduct of the Government's planning activities;

(b) supervise and coordinate the activities of the Government's planning administration;

(c) in cooperation with other Ministries and Public Authorities concerned, initiate, prepare and organize long-term development plans and submit the same for approval by the Council of Ministers;

(d) receive each year from the Ministries and Public Authorities concerned, or, if the same are not so received, initiate and prepare annual development programmes and the supporting development budget proposals; analyse, evaluate and consolidate said annual development programmes and development budgets and present the same to the Ministry of Finance for consolidation into the annual Government budget;

(e) in agreement with other Ministries and Public Authorities concerned, establish appropriate and effective procedures to ensure that approved development plans and programmes are properly implemented and that the development budget is properly expended for the purposes for which appropriated;

(f) carry out or cause to be carried out technical and economic feasibility studies of individual development projects;

(g) be responsible for the securing, compilation, analysis, collation and publication of data and statistics; and

(h) negotiate and conclude, in accordance with approved projects, programmes and plans, agreements and arrangements concerning the provision of bilateral, and multilateral assistance, and coordinate the same with other Ministries and Public Authorities concerned;

(i) formulate and enforce general credit policies of Government financial institutions and corporations engaged in the financing of development plans and programmes; and

በ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለ ሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር የልማት ፕላኖችንና ፕሮግራሞችን ለማስፈጸም የሚያስችል ገንዘብ በማውጣት እንዲረዱ በተቋቋሙት የመንግሥት የገንዘብ ድርጅቶችና የገንዘብ ማኅበሮች መንግሥትን ለመወከልና ጥቅሙንም ለመጠበቅ ዋና ኃላፊ ይሆናል።

“የፖስታ ፤ ቴሌግራፍና ቴሌፎን ሚኒስቴር ።

፳፻፱ ፤ የፖስታ ፤ ቴሌግራፍና ቴሌፎን ሚኒስትር የመንግሥቱን ሥራ ከሚያከናውኑት መሥሪያ ቤቶች አንዱን ማለት የፖስታ ፤ ቴሌግራፍና ቴሌፎን ሚኒስቴርን በበላይነት የሚመራ ነው። የፖስታ ፤ ቴሌግራፍና ቴሌፎን ሚኒስትር ሕግን ተከትሎ ፤

ሀ) በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዛት ውስጥ በየ ስፍራው የሚላኩት ደብዳቤዎች ፣ ጥቅሎችና ኮሊ ፖስታዎች ሌሎችም የፖስታ መልእክቶች በየአድራሻቸው የሚደርሱበትን አገልግሎት እንዲኖር ያደርጋል።

ለ) በዩኒቨርሳል የፖስታ አላላክ ስምምነት መሠረት ወይም ኢትዮጵያ ተካፋይ የሆነችበት በማናቸውም ሌላ ስምምነቶች መሠረት በኢትዮጵያና በሌሎች አገሮች መካከል ደብዳቤዎች ፣ ጥቅሎችና ኮሊ ፖስታዎች ፤ እንዲሁም ሌሎች የፖስታ መልእክቶች በየአድራሻቸው የሚደርሱበት አገልግሎት እንዲኖር ያደርጋል።

ሐ) የፖስታ ቴምብሮች ፣ የፖስታ ካርዶች ፣ የደብዳቤ ካርዶች ፣ የአየር መልእክቶች ፣ የኢንተርናሽናል መልስ መስጫ ፎርምቶችና ሌሎችም እነዚህን የመሳሰሉትን የሚዘጋጁበትንና ሊሸጡ የሚችሉበትን ሁኔታ ያዘጋጃል።

መ) በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዛት ውስጥ ፤ መጠኑ የተወሰነ ገንዘብ በፖስታ ለማስተላለፍ የሚቻል በትን ሁኔታ ያደራጃል።

ሠ) በፖስታ ቤት የገንዘብ ቁጠባ አገልግሎት እንዲቋቋምና እንዲካሄድ ያደርጋል።

ረ) የፖስታ ቴምብሮች የሚከማቹበት ሥራና ተመሳሳይ ሥራዎችን ያደራጃል።

ሰ) አግባብ ካላቸው ሌሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት ባለ ሥልጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መንግሥት በገንዘብ ተካፋይ በሆነባቸው የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅቶች ውስጥ መንግሥትን ለመወከልና ጥቅሙንም ለመጠበቅ ዋና ኃላፊ ይሆናል።

፳፻፲ ደሀ ትእዛዝ ከሚያደርጉ ፲፭ ቀን ፲፱፻፶፭ ዓ. ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳ ቀን ፲፱፻፶፭ ዓ ም

ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልድ ጠቅላይ ሚኒስትርና የፍሕረት ሚኒስትር ።

(j) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in public financial institutions and corporations engaged in the financing of development plans and programmes.

“THE MINISTRY OF POSTS, TELEGRAPHS AND TELEPHONES

34. The Minister of Posts, Telegraphs and Telephones is the head of one of the Departments transacting State affairs, namely, the Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones. The Minister of Posts, Telegraphs and Telephones, in accordance with the law, shall:

(a) provide and maintain a service for the transmission of letters, packages, parcels and other postal items within the nation;

(b) provide and maintain a service for the transmission of letters, packages, parcels and other postal items between Ethiopia and other parts of the world, in accordance with the provisions of the Universal Postal Convention or any other agreement to which Ethiopia is a party;

(c) arrange for the supply and sale of postage stamps postcards, letter cards, aerograms, international reply coupons and other related items;

(d) provide a postal money order system for the remittance of limited sums of money within the nation;

(e) establish and maintain a Post Office Savings Service;

(f) maintain philatelic and related services; and

(g) be principally responsible, together with other Ministries and Public Authorities concerned, for representing and protecting the interests of the Government in telecommunications enterprises in which the Government has a financial interest.”

3. This Order shall come into effect on April 23, 1966.

Done at Addis Ababa this 27th day of July, 1966.

TSAHAFFE TAEZAZ AKLILU HABTE WOLD Prime Minister and Minister of Pen

በብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማኅተሚያ ቤት ታተመ ። Printed in H.L.M. Haile Selassie I, Berhanena Selam Printing Press